







ትንሽ ዘር፣ የዋንጋሪ ማታይ ታሪክ

A Tiny Seed: The Story of Wangari Maathai

-  Nicola Rijdsdijk
-  Maya Marshak
-  Mezemir Girma
-  Amharic / English
-  Level 3

(imageless edition)






በምስራቅ አፍሪካ በሚገኘው የኬንያ ተራራ በአንድ በኩል
በሚገኝ አንድ መንደር አንዲት ትንሽ ልጅ ከእናቷ ጋር
በማሳ ላይ ትሰራ ነበር። ስሟም ዋንጋሪ ይባላል።

...


In a village on the slopes of Mount Kenya
in East Africa, a little girl worked in the
fields with her mother. Her name was
Wangari.



ዋንጋሪ ውጪ ውጪውን ማለት ትወዳለች። በቤተሰቧ
የአትክልት ስፍራ አፈሩን በገጀራ ትቆፍራለች። ትናንሽ
ዘሮችንም ወደ ሞቃቱ መሬት ትከታለች።

...


Wangari loved being outside. In her family's food garden she broke up the soil with her machete. She pressed tiny seeds into the warm earth.



ፀሐይ ከገባች በኋላ ያለውን ጊዜ በጣም ትወደዋለች።
እጽዋቱ አልታይ ማለት በሚጀምሩበት ጊዜ ዋንጋሪ ወደ
ቤቷ መሄጃው ሰዓት መድረሱን ታውቃለች። በማሳዎቹ
ውስጥ ያሉትን ጠባብ መንገዶች ተከትላና ስትሄድ
እንዳደረገችው ወንዙን አቋርጣ ትመለሳለች።

...


Her favourite time of day was just after sunset. When it got too dark to see the plants, Wangari knew it was time to go home. She would follow the narrow paths through the fields, crossing rivers as she went.



ዋንጋሪ ትምህርት ቤት መሄድ የምትወድ ጎበዝ ልጅ
ነበረች። እናትና አባቷ ግን እቤት ቆይታ እንድታግዛቸው
ይፈልጉ ነበር። ሰባት ዓመት ሲሆናት ታላቅ ወንድሟ
ወላጆቿን ትምህርት ቤት እንዲያስገቧት አሳመናቸው።

...


Wangari was a clever child and couldn't wait to go to school. But her mother and father wanted her to stay and help them at home. When she was seven years old, her big brother persuaded her parents to let her go to school.



ዋንጋሪም ትምህርት ትወድ ነበር! መጽሐፍ ባነበበች
ቁጥር ብዙ እያወቀች መጣች። በትምህርቷ ጥሩ ውጤት
ስላስመዘገበች አሜሪካ እንድትማር ተጋበዘች። ዋንጋሪ
እጅግ ተደሰተች! ስለ ዓለም ብዙ ለማወቅም ፈለገች።

...


She liked to learn! Wangari learnt more
and more with every book she read. She
did so well at school that she was invited
to study in the United States of America.
Wangari was excited! She wanted to know
more about the world.



በአሜሪካውም የኒሽርሲቲ ዋንጋሪ ብዙ አዳዲስ ነገሮችን ተማረች። እጽዋትንና አስተዳደጋቸውን ተማረች። ራሷ እንዴት እንዳደገችም አስታወሰች። በሚያማምሩት የኬንያ ደኖች ከወንድሞቿ ጋር የተለያዩ ጨዋታዎችን ስትጫወት ነበር ያደገችው።

...

At the American university Wangari learnt many new things. She studied plants and how they grow. And she remembered how she grew: playing games with her brothers in the shade of the trees in the beautiful Kenyan forests.



ብዙ እየተማረች ስትሄድም የኬንያን ህዝብ መውደዷ
የበለጠ እየተገለጠላት መጣ። ደስተኛና ነጻ ሕዝብ
እንዲሆን ፈለገች። ብዙ እየተማረች ስትሄድም
የአፍሪካው ቤቷ ይበልጥ ትዝ እያላት መጣ።


...

The more she learnt, the more she realised that she loved the people of Kenya. She wanted them to be happy and free. The more she learnt, the more she remembered her African home.

ትምህርቷን ስትጨርስ ወደ ኬንያ ተመለሰች። አገሯን ግን
ተቀይሮ አገኘች። ትላልቅ እርሻዎች አገሪቱን
አጥለቅልቀዋታል። ሴቶች ለማገዶ የሚሆን እንጨት
አልነበራቸውም። ህዝቡ ደህይቶ ልጆቹ ተርበዋል።

...


When she had finished her studies, she returned to Kenya. But her country had changed. Huge farms stretched across the land. Women had no wood to make cooking fires. The people were poor and the children were hungry.



ዋንጋሪ ምን ማድረግ እንዳለባት ታውቅ ነበር። ሴቶቹን ችግኝ እንዴት እንደሚያቸግኑና ዛፍ እንዴት እንደሚተክሉ አስተማረቻቸው። ሴቶቹም ዛፎቹን እየሸጡ ቤተሰባቸውን ማስተዳደር ቻሉ። ሴቶቹ በጣም ተደሰቱ። ዋንጋሪ አቅም እንዳላቸው እንደዲገነዘቡ ረድታቸዋለች።

...


Wangari knew what to do. She taught the women how to plant trees from seeds. The women sold the trees and used the money to look after their families. The women were very happy. Wangari had helped them to feel powerful and strong.



ከረጅም ጊዜ በኋላም አዳዲሶቹ ዛፎች ደን ሆኑ፤
ወንዞቹም እንደዲሮው መፍሰስ ጀመሩ። የዋንጋሪም
መልዕክት በመላው አፍሪካ ተሰራጨ። ዛሬ ከዋንጋሪ
ዘሮች ብዙ ዛፎች ተገኝተዋል።

...


As time passed, the new trees grew into
forests, and the rivers started flowing
again. Wangari's message spread across
Africa. Today, millions of trees have grown
from Wangari's seeds.



ዋንጋሪ በጣም ለፍታለች። በዓለም ዙሪያ የነበሩ ሰዎች ስራዋን አይተው ትልቅ ሽልማት ሰጧት። የዓለም የኖቤል ሽልማት ይባላል ሽልማቱ። ዋንጋሪም ይህን ሽልማት ስትቀበል የመጀመሪያዋ አፍሪካዊት ሴት ነች።

...

Wangari had worked hard. People all over the world took notice, and gave her a famous prize. It is called the Nobel Peace Prize, and she was the first African woman ever to receive it.



ዋንጋሪ በ2011 አርፋለች። የሚያምር ዛፍ ባየን ቁጥር
ግን ልናስታውሳት ይገባናል።

...

Wangari died in 2011, but we can think of
her every time we see a beautiful tree.



Storybooks Canada

storybookscanada.ca

ተንሽ ዘር፣ የዋንጋሪ ማታይ ታሪክ

A Tiny Seed: The Story of Wangari Maathai

Written by: Nicola Rijdsdijk

Illustrated by: Maya Marshak

Translated by: (am) Mezemir Girma

This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought to you by Storybooks Canada in an effort to provide children's stories in Canada's many languages.



This work is licensed under a Creative Commons
[Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).